

QUICKNOTES mcps

ዲሴምበር 17/2018 QuickNotes

የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ዝግጅት ዲሴምበር 18 ይቀርባል

የትምህርት ቤቶች ዋና ተቆጣጣሪ Jack R. Smith ማክሰኞ ዲሴምበር 18 በ 6:30 p.m. የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀታቸውን የማህበረሰብ ውይይት እንዲደረግበት ያቀርባሉ። የውይይቱ አካል በማድረግም Dr. Smith እና የ MCPS ሠራተኞች ከማህበረሰቡ ጥያቄዎችን እየተቀበሉ በቀጥታ ስርጭት መልስ ይሰጣሉ። ጥያቄዎችን [ቢድረ-ገጽ](tel:724-990-8433) ወይም በቁጥር:- 724-990-8433 በቴክስት ለማቅረብ ይቻላል። በቀጥታ ሥርጭት የሚቀርበውን የባጀት ጥያቄና መልስ ውይይትን Comcast Channel 34፣ Verizon FIOS Channel 36፣ እና RCN Channel 88 እንዲሁም ደግሞ በ MCPS ድረ-ገጽ <https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx> መከታተል/መመልከት ይቻላል።

ዲሴምበር 4 Dr. Smith የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ሃሳቦችና መርሆዎችን መዋቅር ለትምህርት ቦርድ አቅርቦዋል። የባጀቱ ዋና ዋና ሃሳቦች መግለጫ ከዚህ የሚከተሉትን ቁልፍ የሥራ ዘርፎችን/አካላትን ጨምሮ በተማሪዎች የመማሪያ ክፍል እና በትምህርት ቤቶች ላይ አፅንዖት ሰጥቷል። ፕሮግራሞችን ማሻሻል፣ ለጠንካራ የአካዳሚክ እና የሥራ እድሎች ተደራሽነትን ማስፋት፣ ትምህርትን ማስፋት፣ የቋንቋ ትምህርት እድሎችን መስጠት፣ በአካላዊ፣ ማህበራዊ፣ እና ስነልቦናዊ ደህንነት ላይ ማተኮር፣ ውጤታማ እና ብዙሃነት ያለው የሥራ ግብረኃይል መቅጠር እና በስራ ላይ ይዞ ማቆየት፣ እና ጥራት ያለው የሥራ አፈጻጸም ትግበራን ማጠናከር።

የቀረበው የባጀት ዕቅድ በመማር፣ ሃላፊነት/ተጠያቂነት እና ውጤታማነት፣ ሰብአዊ ካፒታል፣ ጥራት ያለው የሥራ ትግበራ፣ የማህበረሰብ አጋርነት እና ተሳትፎ፣ እና መማር ማስተማርን በማሻሻል ዙሪያ የተጠናቀረ ነው።

የ 2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት የጊዜ ቀመር እንደሚከተለው ነው፡-

ዲሴምበር 18/2018፡- የትምህርት ቤቶች ዋና የበላይ ተቆጣጣሪ የ2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ዝግጅት አቀራረብ፡-
ዲሴምበር - አጋማሽ 2018 እስከ ጁኑወሪ 2019 የመጀመሪያ ሳምንታት የማህበረሰብ አባላት ስለሚቀርበው ባጀት ለማዳመጥ መመዘገብ ይችላሉ።

ጁኑወሪ 9 እና ጁኑወሪ 14/2019 የሥራ ማስኬጃ ባጀት ውይይቶች፤
ጁኑወሪ 17 እና 24/2019 የቦርድ የሥራ ክፍለጊዜ - ስለ ሥራ ማስኬጃ ባጀት፤ እና
ፌብሩዌሪ 12/2019 በቀረበው የሥራ ማስኬጃ ባጀት ላይ ቦርድ ውሳኔ ይሰጣል።

ስለ ሥራ ማስኬጃ ባጀት ሂደት መረጃ/ኢንፎርሜሽን እና የማህበረሰብ ተሳትፎ የባጀት ዓመት 2020 የሥራ ማስኬጃ ባጀት መመሪያ ያንብቡ።

በዊንተር እረፍት የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሰአታትን ያጠራቅሙ

የዊንተር እረፍት ተማሪዎች በአገልግሎት እንቅስቃሴዎች እንዲሳተፉና የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL) ሰአቶችን ለማጠራቀም በጣም ጥሩ ጊዜ ነው። ተማሪዎች በተለያዩ እንቅስቃሴዎች መሳተፍ ይችላሉ።— ሾርባ በሚዘጋጅባቸው የምግብ ዝግጅት (ለድሆች በነፃ ምግብ የሚሰጥበት) ለመስራት፣ ያካባቢ መናፈሻ ቦታ ማፅዳት፣ ወይም ለችሮታ ልብስ ወይም ምግብ ማሰባሰብ። ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች ከ2ኛ ደረጃ ት/ቤት ለመመረቅ 75 የ SSL ሰአቶችን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።

ስለ ተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) ሰአቶች ተቀባይነት ያላቸው ድርጅቶችንና እድሎችን ፈልጋችሁ አግኙ። እንዲሁም፣ በመጀመሪያው ሴሚስትር የሚከናወኑ የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት ሰአቶች ለትምህርት ቤት የተማሪ አገልግሎት ትምህርት አስተባባሪ ዓርብ፣ ጁኑወሪ 4/2019 ሪፖርት መደረግ እንዳለበት አይርሱ።

[የተማሪ አገልግሎት ትምህርት](#)

“MCPS Critical Impact Aid Grants” የእርዳታ ስጦታዎችን እንዲያገኙ አግዙ

የ Impact Aid ፕሮግራሞችና ስጦታዎች የተተለሙት ፌዴራላዊ ግንኙነት ያላቸው ተማሪዎችን የሚቀበሉ የአካባቢ ት/ቤት ዲስትሪክቶችን ለመርዳት ነው። ከነዚህ ፕሮግራሞች የሚመጡት የገንዘብ ድጋፎች የ MCPS አጠቃላይ የስራ ማስኬጃ ባጀት አካል በመሆን የትምህርት እንቅስቃሴዎችን ይደግፋሉ። ለ Impact Aid የባጀት ድጋፍ ለማግኘት ብቃት እንዲኖር፣ MCPS ከወላጆች/አሳዳጊዎች ምን ያህሎቹ ዩኒፎርም ለባሽ አገልግሎቶች ጋር በገቢር ስራ ላይ እንዳሉ፣ በፌዴራል ንብረት ላይ እንደተቀጠሩ፣ በፌዴራል ወይም በህዝባዊ ህንፃ እንደሚኖሩ፣ እና/ወይም የውጭ መንግስት የጦር ስራዊት መኮንኖች እንደሆኑ መወሰን አለበት። MCPS ይህን መረጃ ለመሰብሰብ ለሁሉም ቤተሰቦች የሚሰራጭ የፌዴራል የ Impact Aid ዳሰሳን ይጠቀማል። በእርስዎ ቤት የሚኖሩ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች ለእያንዳንዳቸው እባክዎ በተቻለ ፍጥነት የዳሰሳ ጥናቱን ሞልተው ይመልሱ። ይህ ዳሰሳ በ MCPS ድረ-ገጽ ላይ ይገኛል። MCPS ከፌዴራል Impact Aid ባጀት መደገሚያ ርትአዊ ድርሻውን አግኝቶ ሁሉም የ MCPS ተማሪዎች የላቀ ትምህርት ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ የእናንተ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ጥያቄ ካላችሁ፣ MCPS Division of the Controller በስልክ ቁጥር፡- 301-279-3230 ያግኙ።

ለሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች "Junior Achievement Essay" ለድርሰት ውድድር ክፍት ተደርጓል።

የ 2019 Junior Achievement Essay ለውድድር ማመልከቻ የሚከፈተው ዲሴምበር 17 ነው። የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎች ማመልከቻዎቻቸውን እና 1,000-1,500 ቃላት የድርሰት ጽሑፍ እስከ ፌብሩሪ 15/2019 ማቅረብ አለባቸው።

የዚህ ዓመት የውድድር ርዕስ “What would make your high school experience more relevant to your future?” የሚል ነው።

ድርሰቶቹ የሚገመገሙት በፈጠራ ችሎታ እና አርጅናል መሆናቸው፣ አሳማኝ፣ ሰዋሰው እና የፈደላት አጠባበቅ፣ ቁምነገሩን የመረዳት/የመገንዘብ ብቃት፣ እና ለቀረበው ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መስጠቱ ላይ ነው። በዋነኛነት አሸናፊ የሆነ/ች \$20,000 ይሸለማል/ትሸለማለች፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ እና ሦስተኛ ደረጃ አሸናፊ ለሆኑት \$10,000 ሽልማት ይሰጣል።

[ተጨማሪ መረጃ](#)